

ዶክተር ተብየው ዳቢሎስ በንቲ አጁሉ ቴሶ በፀረ ኢትዮጵያ አቋሙ ከጀርመን ፕሮቴስታንቶች ጋር ተባብሮ ኢትዮጵያ ስሟ ከቅዱስ መጻሕፍት እንዲወጣ ሰይጣናዊ አፍን እየከፈተ ነው።

ከቀመሩ ደሳለኝ

ከሃዲዎችን፣ መናፍቃኖችንና ተገንጣይ ባንዳዎችን ከኢትዮጵያ ምድር ማሰገድ ፣ የመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ የእውነት፣ የፅኑ ቅድስ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እምነትና ተግባር ነው።

ሰይጣን በሰው ላይ አድሮ ከህደት፣ ክፋትና ተንኮልን እያሰራ ሰውን ከእግዚአብሔር መንገድና እውነት እያሰጣውና እያራቀው በመሆኑ ይህ ከላይ ስሙ የተጠቀሰው ሰው መሰል ዳቢሎስ፣ ማንነቱና ምንነቱ ያልታወቀ ጀማሪ (novice) የፕሮቴስታንት ቄስ ነኝ የሚል በቅዱስ መጻሕፍት ላይ ትልቅ የክህደት ሰይጣናዊ ፕሮጀክት ይዞ ኢትዮጵያ ስሟ ከቅዱስ መጻሕፍት መውጣት አለበት በማለት ኢትዮጵያ የሚባል አገርም ሰውም የለም ብሎ በአልታረመ ምላሱ ከህደትና ሸፍጥን እያናፋ ፀረ-ክርስትና ሃይማኖት፣ ቅዱስ መጻሕፍት መታረምና መታደስ፣ በአዲስ መተርጎም አለበት እያለ የቅኝት ሴራ እያካሄደ ይገኛል።

ይህ ሰው የራሱን ማንነት ያልተረዳ፣ ከህደትን ባህሪው ያደረገ፣ ራሱን ክዶ በጠላት አእምሮ የሚመራና የሚናገር ከህደትን ልብሱ ያደረገ፣ ከጠባብነት ያልጸዳ፣ ከክርስትና ሃይማኖት ውጭ የሚያስብና በኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ የማይራመድ፣ ከክርስትና እምነትን ያልተረዳና የተሳሳተ፣ በእውነት የማይመራና ከፈር የወጣ ከንቱ ቄስ ከመሆን ጋር በሃይማኖት ማሻክር የተጠመደ የዳቢሎስ ወኪል የጀርመን ናዚ ፕሮቴስታንት የቀውስና ጥፋት ፕሮጀክት የመጥፎ መንፈስ አራማጅ፣ የሰው ዝቃጭ፣ ትቢያና ገለባ የክርስትና ሃይማኖትን ፈጽሞ ያላወቀና ያልተረዳ ተላላ የሃይማኖት ባንዳ ነው።

በክርስቶስ ማመን ከጠላቶች ጋር መመሳሰል ሳይሆን፣ እግዚአብሔር ክርስቶስን መምሰል ነው። ይህ ሰው ግን ይህን አወንታ ከጁል። የክርስትና ሃይማኖት የማትለወጥ፣ የማትናወጥና የማትበረዝ በአንድ አምላክ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፅኑና ጥበቅ እምነት ላይ ያለች ሃይማኖት ናት።

“መስማት ትሰማላችሁናይ አታስተውሉም ፣

ማየትም ታያላችሁና አትመለከቱም “ ማቴ ምዕ ፩፻ ቁ ፩፰

ነገር ግን ማስተዋል የጎደለው፣ የክርስትና ሃይማኖት መመሪያን ቅዱስ መጻሕፍትን ያላወቀና ግንዛቤ ያጣ፣ የቅዱሱ መጻሕፍት ቅዱሱነት ያልገባው ፕሮቴስታንት ቄስ ተብዬ ሊያርምና አዲስ ትርጓሜ በቅዱስ መጻሕፍት ውስጥ ሊያካትትና ቅዱስት አገር ኢትዮጵያን ለማሰረዝ ቀዳሚ ሆኖ እየጣረ ነው። ነገር ግን፣ መጻሕፍት ቅዱስ ረቂቅ፣ ጥልቅ ጥበብና ምስጢራዊ ነገረመለኮትን የያዘ እንጂ፣ እንደ ተራ ሳይንስ ቴሲስ የሚጻፍበት ጉዳይ አይደለም። ከዳዊት (Darwin) ኢቮሉሽን ቲወሪ ወይም ከፖለቲካ ሳይንስ ጋር የሚታይ ፔሬስትሮይካና ግላሰኖስት (perestroika, glasnost) የቀዝቃዛው ጦርነት ማካከሻ የቋንቋና ቃላት እዲሳትና ሽረትን አያሻም። ይህ ጠባብ ዘረኛ በንቲ ቴሶ ግን በጮርቃ አንደበት በጠላት መንገድ እየሄደ ኢትዮጵያን ክዶ ከቅዱስ መጻሕፍት ትውጣ ሲል፣ የነገድ መጠሪያ “ኩሽ” እንዲባልም በደነደነ ምላሱ ያወራል።

ይህ የዳቢሎስ ወኪል፣ ዘረኛው ሰባኪ እንዲህ ይላል በቃለ ምልልሱ “ ከመጻፍ ቅዱስ አርጌውን ማውጣት እውነትን መሻት ነው”። “አዲሱን የእኛን በትክክለኛ ቋንቋ የተቀመጠውን መጻፍ ቅዱስ ነው የምንጠቀመው ለዚህም ነው ፕሮቴስታንት የተባለው” ይላል።ከዚህም ቀጥሎ፣ የአርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በተመለከተ ኩሽ ሕዝቦች ውስጥ ሄደው መሰራት ከፈለጉ፣ስማቸውን ሲጠቅስ አረሞ፣ ሲዳማ፣ከምባታ፣ሃዲያ ወዘተ ይህን አዲሱን ትርጉም መቀበል አለባት”። እያለ የማስፈራራት ኃይል ቃል የተሞላበት የአነጻጻን የሕውሃት ባህሪ ይዞ በድንፋታ ይናገራል።ከዚህም ጋር አያይዞ ኢትዮጵያ ከሚለው ቃል ጋር የሚዛመድ ህዝብም ቦታም፣ ቋንቋም የለም።ኢትዮጵያ ግሪኮች የሰጧት የተቃጠለ ፊት ማለት ነው እያለ ፤ ኢትዮጵያ ማነው፣ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ብሎ ከህደቱንና ሃሰት መልዕክቱን ይረጫል።

ለኢትዮጵያ ማንም ስም አልሰጣትም። የራሷ መጠሪያ በሕዝቧ የተሰየመ ነው።ETHIOPIA IS OLD NATION and STRONG STATE. የሰው ልጆች መገኛ እንደሆነች ሊቃዎንቶች በምርምር አረጋግጠዋል።በአንድ አምላክ እምነቷ ጥንታዊ ናት። በጣኦት ዛፍና ድንጋ አላመነችም።ቅድስናዋም ከዚህ የተያያዘ ነው።

ክርስቶስ የሰየመውን ስም የሰጠውን ቅድስና ማንም አይሸረውም።ቅዱስ መጻፍ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ፣በመለዕክትና በነብያት እይታ የተጻፈ እንጂ በማንም ተራ ሰው የሚተረትና የሚጻፍ፣ የሚታደስ አሮጌና አዲስ የሚባል፣የሚሰረዝና የሚጨመርበትም አይሆንም። ነገር ግን ይህ አንደበቱ ቅሌት፣ሥራው ክፋት የሚያስበው ተንኩል፣ አምላኩ ዳቢሎስና ጥላቢስ አወቅሁ ብሎ በአገር ከህዴትና ከባዕድ ጋር ቆሞ ኢትዮጵያን የከዳና በፀረ-ኢትዮጵያ የተነሳሳ የዘር ቁራኛ ያልተላቀቀ ነው።

ስለዚህ ይህ በንቲ ቴሶ በባዕድ ፕሮቴስታንት ቲዌርና ፍልስፍና ማጥ ውስጥ የዘቀጠና የላሽቀ ቅጥረኛ ግለሰብ፣ ትምህርቱን ለጥፋት ያዋለ ሃሰትን ተወዳጅቶ እውነትን የራቀ፣ ንፁህ ልብ የሌለው ፣አገር ህዝብን የካደ መሰሪና እርኩስ ሰው በመሆኑ ለዚህ ከህደቱ የአርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳትሆን መላ የቅድስት ኢትዮጵያ ሕዝብ የማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ ለያወግዘውና ሊኩንነው እንደሚችል አምናለሁ። በእምነትና በአገራችን ኢትዮጵያ ላይ ለሚመጣ ጠላትና ከህደት ሁሉ የኢዮጵያ ሕዝብ ምላሽ መስጠት ሰላለበት ይህን የሃይማኖት ባንዳ አፍን ለማዘጋትና የታሰበውንም በአጭሩ ለመቅጨት ሁላችን የክርስትና እምነት ተከታዮች አንድነታችን በአስቸኳይ አስተባብረን በሰላማዊ ሰልፍና በተገኘው መድረክ ሁሉ ታቃውሞአችንን እናሰማ፣የዳቢሎስን አፍ እናዘጋ።

እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ጋር ይሁን !!!